



# ጭ28-1ጭ

## ለሚጠራጠር እግዚአብሔር መልስ አለው

ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ ከተነሳ በኋላ በፍርሃትና ጥርጣሬ ልባቸውን ለሞላው ደቀ መዛሙርቱ እራሱን ገለጸላቸው። በዚያ በሩ በተዘጋ ቤት ውስጥ የነበሩት ደቀመዛሙርቱ የተገለጠላቸው ክርስቶስ እራሱ መሆኑን በቂ ማረጋገጫ ነበራቸው። ይኸውም፦

### 1) በሰላምታ አሰጣጡ አወቁት

ክርስቶስ በተዘጋ ክፍል በደቀ መዛሙርቱ መካከል እራሱን ሲገልጽ መጀመሪያ የተናገረው “ሰላም ለእናንተ ይሁን” የሚል ሰላምታ ነበር። ይህን ዓይነት ሰላምታ መስማት ለደቀ መዛሙርቱ አዲስ ነገር አልነበረም። ከዚህ በፊትም ሰምተውታል። ኢየሱስ አልፎ ከመሰጠቱ በፊት “ሰላምን እተውላችኋለሁ፤ ሰላምን እሰጣችኋለሁ፤ እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጠው ዓይነት አይደለም፤ ልባችሁ አይጨንቅ፤ ደግሞም አይፍራ” (ዮ.ሐ. 14፥27) እንዳላቸው እናስታውሳለን። እንዲሁም አንድ ጊዜ ደቀመዛሙርቱ በባሕር ላይ ሳሉ ማዕበል ተነስቶ ሲያስጨንቃቸው፤ ኢየሱስ በውሃ ላይ እየተራመደ ወደ እነርሱ በመጣት “ሰላም ለእናንተ ይሁን” በማለት ማዕበሉን ጸጥ እንዲል እንዳዘዘው ያስታውሳሉ። ክርስቶስ ትንሳኤን ካገኘ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ መጀመሪያ የሰሙት የክርስቶስ ቃል “ሰላም ለእናንተ ይሁን” የሚለውን ነው። ይህም የማጽናናት፣ የበረከትና የማበረታቻ ቃል የሞላው ሰላምታ ነበር። “ሰላም” የሚለውን ቃል ሲሰሙ ኢየሱስ መሆኑን ወዲያው ተረዱ።

### 2) የተወጋውን እጅግና እግሩን አይተው አወቁት

“ይህንንም ብሎ እጆቹንና ጎኑን አሳያቸው፤ ደቀ መዛሙርቱም ጌታን ባዩ ጊዜ ደስ አላቸው” (ዮ.ሐ. 20፥20)። መጀመሪያ ድምጹን ሲሰሙ አወቁት። ቀጥሎም በጆሮአቸው የሰሙትን በዓይናቸው በማየት እርሱነቱን አረጋገጡ። ሚስግር የበሱትን እጆቹንና እግሮቹን እንዲሁም በጦር የተወጋውን ጎኑን አሳያቸው። በዚህም፣ ያ በዚያን ወቅት የተገለጠላቸው ሰው ኢየሱስ እራሱ መሆኑን ለማረጋገጥ ቻሉ።

### 3) በሥልጣን ተሞልቶ ሲናገር አወቁት

“አብ እኔን እንደላከኝ እኔም እናንተን እልካችኋለሁ” (ዮ.ሐ. 20፥21) አላቸው። በድንቁርናና በጨለማ ውስጥ ለነበረው ሰው እግዚአብሔር ማን እንደሆነ እንዲገልጽ ወልድ ተላከ። ወልድም በተራው በጨለማ ውስጥ ላለው ሰው የወንጌልን ብርሃን እዲያሰራጩ ደቀመዛሙርቱን ኃይልና ስልጣን ሰጥቶ ወደ ዓለም ላካቸው። በስልጣን ሲያዝ የሰሙት ደቀመዛሙርቱ ከሞት ለመነሳቱ ተጨማሪ ምልክት ሆናቸው። ይህን ሁሉ በሚሆንበት ወቅት ከደቀመዛሙርቱ መካከል ቶማስ አልነበረም። ለምን በዚያ ሥፍራ እንዳልተገኘ መጽሐፍ ቅዱሳችን አይናገርም። ከሄደበት ሲመልስ ግን “ጌታን እኮ አየነው” ብለው ነገሩት። ይህን የምሥራች ለቶማስ የመሰከረለት ጳጳርስ ብቻ ሳይሆን አሥሩም ነበሩ። የአንድን ነገር እውነተኛነት ሁለት ወይንም ሶስት ሰው በመሰክሩ በቂ ነው። ለቶማስ ግን የአሥር ሰው ምስክር በሰማም እንኳን የነበረውን ጥርጣሬ ሊያጠፋለት

አልቻለም። በወቅቱ የነበረውን ችግር ቶማስ ለመደበቅ አልፏል። በምስማር የተወጉትን እጆቹን ካላይሁና ጣቴን ካላገባሁ እጄንም በጎሎ ቁስል ካላገባሁ አላምንም” (ዮ.ሐ. 20፥25) አላቸው። ቶማስ ይህን የተናገረው ከልቡ የሚሰማውን ነው። ሳያምን ከሌሎቹ ላለመለየት ብቻ “አምናለሁ” ብሎ ለይስሙላ መናገር አልፏል። አዩሱስም የቶማስን እውነተኛነት ስለተረዳ ልክ ቶማስ ባለበት ደረጃ ሊገናኘው ፈቀደ። ለመሆኑ የቶማስ ጥርጣሬ ከየት የመነጨ ነው?

**ሀ) ከእምቢተኝነት**

ቶማስ “አላምንም” ሲል አሥሩ ደቀ መዛሙርት የሰጡትን ምስክርነት “አእምሮዬ እሺ ብሎ አይቀበልልኝም” ማለቱ ነው። በዚያ ወቅት ከአሥሩ ደቀመዛሙሩት ምስክርነት ይልቅ የተማመነው የራሱን ውስጣዊ ስሜትና አዕምሮውን ነበር። ለቶማስ የቀረበለት ማረጋገጫ በቂ ስላልነበረ ሳይሆን “የሚነገረኝን አላምንም” በማለት ባሳየው እምቢተኝነት መንፈስ ምክንያት ብቻ ነው። ዛሬም ብዙዎች ማመን የማይችሉት እንዲያምኑ የሚያደርጋቸው በቂ መረጃ በማጣት ብቻ ሳይሆን በእንቢተኝነት መንፈሳቸው ምክንያት ነው። እግዚአብሔር ለሰው በቂ የሆነ መግለጫ እየሰጠው ባያምንና በጥርጣሬ ቢሞላ፥ “እግዚአብሔር ሲናገረኝ እንዳምን የሚያደርስኝን መረጃ ሲሰጠኝ አልቀበልም” ማለቱ ነው። ቶማስም ማመን ሲያቅተው “አሥሩ ደቀ መዛሙርት የሰጡትን ምስክርነት አልቀበልም” ማለቱ ነው።

**ለ) ካለማወቅ**

አዩሱስ “በሶስተኛው ቀን ከሞት እነሳልሁ” ሲል የተናገረውን ቃል ቶማስ ያስታወሰ አይመስለንም። አዩሱስ ወደ አዩሩሳሌም ሄዶ በመስቀል ላይ መሞት፣ መቀበር፣ ከዚያም በሶስተኛው ቀን ከሞት መነሳት እንደነበረበት ቀደም ሲል የታቀደውን የእግዚአብሔርን ዕቅድና ፕሮግራም ያወቀ አይመስለንም። የእግዚአብሔር ቃልና የክርስቶስ ተስፋ ቶማስ ባለማወቁ ምክንያት ማመን አስቸገረው። ቶማስ የእግዚአብሔርን የትንሳኤውን ኃይል የተረዳ አይመስለንም። እርግጥ ነው ቶማስ የኢያሪዮስ ልጅና አላዛር ከሞት ሲነሱ አይቷል። ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ የመነሳት ኃይል እንደነበረው ግን አላወቅም። ብዙዎቻችን ለማመን የሚያቅተን እንደ ቶማስ እውነትን ባለማየታችን እንዲሁም እግዚአብሔር ለሰው ያለውን ፕሮግራምና በመጽሐፍ ቅዱስ ተዘርዘሮ የተሰጠውን የተስፋ ቃል ባለማወቃችን ነው። በቂ የቃሉ እውቀት ስለሌለን በዚህ ውስን በሆነው አዕምሮአችን እንመዝንና እውነትን አምነን መቀበል ያቅተናል። የእግዚአብሔር ኃይል የምንመዝነው እግዚአብሔር ሊያደርገው በሚችለው ሁኔታ ላይ ሳይሆን ሰው ሊያደርገው በሚችለው አቅም ላይ ስለሆነ “ይሄ እንዲህ ሊሆን አይችልም” በማለት የእግዚአብሔር አቅምና ኃይል እንጠራጠራለን።

ብዙዎቻችን መዳናችንን አንጠራጠርም። ጌታ አዩሱስ በክብር ከመላዕክቶቹ ጋር ሲመጣ አብረነው ለመሆን እንደምንጠቅ አንጠራጠርም። አንዳንድ በተለይ አዲስ አማኝ የሆኑ ሰዎች መዳናቸውን ይጠራጠራሉ። ዋናው ምክንያታቸው “ለመዳኔ ማረጋገጫ የሚሆነኝ ልዩ ስሜት በውስጤ አይሰማኝም” ይላሉ። ለተቀበሉት ሁሉ በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች እንዲሆኑ ስልጣንን ሰጣቸው” (ዮ.ሐ. 1፥12) የሚለው የደህንነታችን ማረጋገጫ ቃል ከስሜታችን ሁሉ በላይ ነው። በውስጣችን ልዩ ስሜት ቢሰማን ባይሰማን ይህ ቃል አይለወጥም።

.....  
በሚቀጥለው ክፍል እንከንገናኝ፥ የጌታ ጸጋና ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን።